

“በቀጣይነት መድረክ የሚያራገፈውን አራገፎ የ4 ድርጅት ጥምረት ስመፍጠር አስባል”

ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ

(ኢትዮ-ቻናል ግንቦት 25፣ 2002)

የመድረክ ከፍተኛ አመራር የሆኑት ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ ሰሞኑን የመድረክን ቀጣይ አጣ-ፈንታ በተመለከተ ፍንጭ እንደሰጡ ለደመጥ ተችሏል። ዶ/ር ነጋሶ በአሁኑ ጊዜ ያለውን የመድረክ ስብሰባ “ችግር ያለበትና ደካማ” ሲሉ የገለጹት ሲሆን አብዛኛዎቹ ወይንም ሁሉም ሊባሉ በሚችል ሁኔታ በአንድነት ፓርቲ ትክክ ሪሶርስና ድርጅታዊ እንቅስቃሴ ስር ተሸፍነው የተቀመጡ መሆናቸውን እንደተናገሩ የኢትዮ-ቻናል ምንጮች አስረድተውናል። በመሆኑም የመድረክን አደረጃጀት መልሶ መክለስ አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱን ዶ/ር ነጋሶ ገልጸዋል እንደምንጮቻችን።

እኚህ የመድረክ ከፍተኛ አመራር ቀጣይ አደረጃጀቱን በተመለከተ የታሰበውን ሲያብራሩ መድረክን ከፈጠሩት ስምንት ፓርቲዎች ሁለቱ ለቀው በመውጣታቸው ስድስት እንደቀሩ ገልጸው ከስድስቱ ስም እንጂ ውስጣዊ ጥንካሬ የሌላቸው በመኖራቸው ከመድረኩ እንዲወጡ ይደረጋሉ። እንደምንጮቻችን “ደካማ ፓርቲ” ተብለው ከመድረክ የሚወጡት አፌደን እና ደቡብ ህብረት መሆናቸውን ዶ/ር ነጋሶ ሲናገሩ ተደምጠዋል።

የተቀሩት አራት ፓርቲዎች ማለትም አንድነት፣ አህኮ፣ ኢሶዴፓ እና አረና የተሻለ ጥንካሬ ያላቸውና በውስጣቸው ያሉት አመራሮችም የበሰሉ በመሆናቸው ከመድረክ ጋር እንደሚቀጥሉም ተናግረዋል። እነዚህ አራት ፓርቲዎች በምርጫ 2002 የተሻለ ፉክክር ያደረጉ መሆኑን የጠቆሙት ዶ/ር ነጋሶ በቀጣይነት የጋራ ጥምረት ፈጥረው በጠንካራና ተወዳዳሪ ድርጅት ሆነው መቀጠሉን አማራጭ አድርገው በምስጢር እየተወያዩበት መሆኑንም ይፋ እንዳደረጉ ምንጮቻችን ገልጸውልናል።

ይህ በእንዲህ እንዳለ ፕ/ር በየነ ጴጥሮስ የሚመሩት ኢሶዴፓ እና ደቡብ ህብረት መለያየት የማይችሉ ከመሆኑም በላይ የሚከተሉት ርእዮተ አለም ሰሻሊሰት ፓርቲ አይደሉም። ጋር ስለሚቃረን የዘንድሮው ምርጫ ሽንፈት አንዱ ምክንያትም ይህ ጥምረት መሆኑን ታዛቢዎች ይናገራሉ። ከዚህ በመነሳት አማራጩና የሚያዋጣው ብቸኛ መንገድ ለብቻ መንቀሳቀስ መሆኑን ደግሞ በርካታ ታዛቢዎች ይገልጻሉ።

በሌላ በኩል አብዛኛዎቹ የአንድነት ፓርቲ አመራሮች ሽንፈት የአነ አቶ ስዬና ዶ/ር ነጋሶ ወደፓርቲው መቀላቀል ያመጣው ጣጣና ችግር እንደሆነ በምሬት እየተናገሩ ናቸው። በቀጣይነትም “የወያኔ ቀንደኛ አመራር የነበሩ” የሚሏቸው እነዚህ ሁለት ግለሰቦች ከፓርቲው ካልወጡ በስተቀር አንድነት የበለጠ እንደሚፈራርስ ስጋታቸውን በተለያዩ መንገድ እየገለጹ ይገኛሉ።

“አርጅቻለው፣ ደክሞኛል፣ ፖለቲካ በቃኝ”

አቶ ቡልቻ ደመቅሳ

(ኢትዮ-ቻናል ግንቦት 25፣ 2002)

ባለፈው ግንቦት 21 ቀን 2002 የአፌደን ስራ አስፈጻሚ አመራሮች ባደረጉት ስብሰባ የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ ቡልቻ ደመቅሳ ከፖለቲካው አለም ለመውጣት መወሰናቸውን ተናገሩ። ቅርበት ያላቸው የኢትዮ-ቻናል ምንጮች እንደገለጹት በወቅቱ የነበረው ስብሰባ አጀንዳ የድርጅቱ ቀጣይ አጣ ፈንታ ምን መሆን እንዳለበት የሚመለከት ነበር። ስብሰባውን የመሩት አቶ ቡልቻ ባደረጉት ንግግር “ፖለቲካ በቃኝ አርጅቻለው፣ በቃኝ፣ ደክሞኛል። በሚቀረኝ እድሜዬ የምፈልገው ማረፊ ነው። የፖለቲካው ሂደት እንደሆነ እንደምታዩት አድካሚና ተስፋ

አስቆራጭ ሆኗል” ማለታቸውን ምንጮቻችን ገልጸውልናል። አቶ ቡልቻ ጨምረውም “ፖለቲካ እንዲበቃኝ ደጋግሜ አስቤበትና ከቤ ተሰቤም ጋር ተማክሬበት ወስኛውለሁ። ስለሆነም ይህን ውሳኔዬን እወቁልኝ” በለዋል እንደምንጮቻቸው።

አቶ ቡልቻ በውሳኔያቸው ከሚቀጥለው ወር ጀምሮ ለሰራተኞቻቸው ሆነ ለቤት ኪራይ የሚከፍሉትን ገንዘብ እንደሚያቆሙ ገልጸዋል። ቅርበት እንዳላቸው ምንጮቻችን አቶ ቡልቻ “ግፉ ቢል የምከፍለው እስከ ሰኔ 2002 ብቻ ነው” ብለዋል።

ይህ ውሳኔያቸው በወቅቱ በፓርቲው አመራሮች ግራ መጋባት የፈጠረ መሆኑን ምንጮቻችን አስረድተው አንዳንዶቹ ግን “ለምን? በአመራርነት ይቆዩ” የሚል የይምሰል ሃሳብ እንዳነሱ ጠቁውናል። ቢሆንም አብዛኛው አመራር “ይበቃዎል፣ በፊትም የምንለው ነገር ነው” የሚል አቋም መያዙን ቅርበት ያላቸው ምንጮች እየተናገሩ ይገኛሉ። በመሆኑም በቅርቡ ማእከላዊ ኮሚቴው ተሰባስቦ በአቶ ቡልቻ ምትክ ሌላ ሰው እንደሚመረጥ ይጠበቃል። የሚተካውን ሰው በተመለከተም ውስጥ ውስጡን ከምንጮቻችን ለመረዳት ችለናል።



“የፖለቲካ ነገር በቃኝ፣ የሚያሳስበኝ እኔን የሚተካ ሰው እስማግኝቴ ነው”

ኢ/ር ሃይሉ ሻውል
(ኢትዮ-ቻናል ግንቦት 25፣ 2002)

የመኢአድ ፕሬዝዳንት የሆኑት ኢ/ር ሃይሉ ሻውል በምርጫ 2002 ውጤት የገጠማቸው ሸንፈት እንዳበሳጫቸው የቅርብ ሰዎቻቸው ለኢትዮ-ቻናል ተናገሩ። በምርጫው ከመሸነፋቸውም በላይ ከመድረክና ከኢዴፓ በእጅጉ ያነሰ ድምጽ ማግኘታቸው ደግሞ “ከዚህ በኋላ የፖለቲካ ነገር በቃኝ” በማለት እንዲናገሩ አስችሏል።

አንድ የመኢአድ ከፍተኛ አመራር የኢ/ር ሃይሉ የቅርብ ሰው ለኢትዮ-ቻናል እንዳስረዱት ቀደም ሲል ቤተሰቦቻቸው ከፖለቲካው አለም ራሳቸውን እንዲያገሉ ያደርጉት የነበረውን ጉትጎታ ወደ ጎን ትተው በፖለቲካው የቀጠሉ አሁን ግን ከፖለቲካው ለመውጣት ወስነዋል። ይሁንና ኢንጅነሩ “የሚተካኝ ብቃት ያለው፣ ታማኝ የሆነ ግን ላገኝ ባለመቻሌ አሳስበኛል” እንዳሉ ለመረዳት ችለናል

ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢ/ር ሃይሉን ገለጻና ንግግር የሰሙ የመኢአድ አመራር አባላት እርስ በርሳቸው “እርሳቸውን የምተካ እኔ ነኝ” በማለት ሁሉም ራሳቸውን እያጨ መሆኑ ታውቋል። በዚህ መሰረት የደርግ ባለስልጣን የነበሩት የአቶ ሰናይ ልኬ ወንድም አቶ ያእቆብ ልኬ በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሻለቃ ጌታው መንግስቱና ዶ/ር ታዲዮስ በጋለ “እኛ መተካት እንችላለን” እያሉ ይገኛሉ። ከውጭ አገር ደግሞ እነ አቶ አባይነህ ብርሀኑ መኢአድን መምራት የሚችሉ መሆናቸውን በመግለጽ ላይ ናቸው። ከወጣቶቹ ወገን እነ ማሙሸት አማረ፣ ሳምሶን፣ አክሊሉ ነህነህና ሻ/ል ወርቅነህ አንድ ጎራ ለይተው ለተተኪነት እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ።

ከዚህ ጋር በተያያዘ ዜና በአቶ ያእቆብ ልኬና በአቶ ማሙሸት አማረ የሚመሩ የፓርቲው ወጣቶች “በምርጫ 2002 ለመኢአድ መሸነፍ ምክንያቱ የፓርቲው የሽማግሌዎች ቡድን እርስ በርስ አለመከባበር፣ ምስጢር ያለመጠበቅ፣ በጎሳና በዘር መከፋፈል እንዲሁም ፓርቲውን በአግባቡ መምራት አለመቻል ስለመሆኑ እምነት አለን። ስለዚህም ሽማግሌ የበዛበት የመኢአድ አመራር በአዳዲስ ወጣቶች መተካት አለበት።” የሚል የድጋፍ ፊርማ (ፔትሽን) እያስፈረሙ ይገኛሉ

ከመኢአድ ጋር በተገናኘ ሌላ ዜና ግንቦት 22 ቀን 2002 በፓርቲው ጽ/ቤት መሰብሰብያ አዳራሽ በሚደረገው መደበኛ ስብሰባ ለመሳተፍ ወደ ሁለት መቶ አባላት ተገኝተው ይነበር ቢሆንም የፓርቲው ዋና ጸሀፊ አቶ ማሙሸት አማረ “በውስጣችን በርካታ ችግሮች አሉ። በመሆኑም የማጥራት ስራ ስርተን እስከምጨርስና እስከምንግራችሁ ድረስ ሂዱ” ብለው በመናገራቸው ምንም ውይይት ሳይደረግ ስብሰባው ተበትኗል።